

**የኢትዮጵያ ድምፅ ሬዲዮ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት ምን ነካው?**

የቪኦኤ አማርኛ ቋንቋ አገልግሎት የዛሬ 25 ዓመት ወደ ኢትዮጵያ ዜና ማሰራጨት ሲጀምር በኢትዮጵያ አድማሮች መሀከል የነበረውን ደስታ ለመግለፅ ያስችግራል። ከዚያ በፊት ለስምንት ዓመታት በኮሚኒስታዊውና ወታደራዊው የደርግ መንግሥት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አፋ ተለጉሞ፣ የእያንዳንዱ ግለሰብ ሕይወት እንዲቀጥል ወይም እንዳይቀጥል ይወሰን የነበረው በአንድ ተራ የደርግ ካድሬ እጅ በሆነበት ወቅት ነበር። የቪኦኤ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት ከተፍ ብሎ በነፍስ የደረሰው።

የኮለኔል መንግሥቱ ሀይለ ማርያም መንግሥት ስለ ረሀብ ሆነ፣ ስለ ሰብዓዊ መብት ረገጣ በኤርትራ ስለሚካሄደው ጦርነት ሆነ ከሱዳን ጋር ስለተያያዘው መቃቃር፣ ከሕዝቡ ሲደብቅ፣ ቪኦኤ ግን እየፈለፈለ ያወጣ ነበር።

የዛሬን አያድርገውና በዚያን ጊዜ በየዕለቱ ከምሽቱ ሦስት ሰዓት፣ በመላ ኢትዮጵያ ማለት ይቻላል። ከአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የአማርኛው አገልግሎት የሚተላለፈውን ዜናና የዜና ሀተታ ለመስማት፣ ሰው ሁሉ በየቤቱ ያለውን ሬዲዮ ከፍቶ ይሰማ ነበር።

የቪኦኤ ጋዜጠኞች ጌታሁን ታምራት፣ ሱራፌል ፋንታየ፣ አሸናፊ አበጀ፣ ወርቃፈራሁ ከበደ፣ ይሄይስ ውሂብ፣ አዳነች ፍስሀየ፣ ትዝታ በላቸው፣ ዮሐንስ ሀይለየሱስ፣ ይሁንሰው መላክ፣ ዓለም መዝገብ፣ ከዚያ በኋላ የመጡ ደግሞ፣ ሰለሞን ክፍሌ፣ አዲሱ አበበና ሌሎች ያስተላልፉ የነበረው ዜናና የዜና ሀተታዎች በአውነቱ የጋዜጠኛን ሙያ በጣም የሚይስከብር ደረጃ አድርሰውት ነበር። እኛም አድማሮች እነዚህ ዋሺንግተን የሚገኙ ዜጎቻችን የሚሰጡት አገልግሎት በጣም አርኪ ስለነበር፣ በጣም እንኮራባቸው ነበር።

"ከነዚህ ጋዜጠኞች መካከል እገሌ ዘመዴ ነው እገሊትን አውቃታለሁ" የሚል ሰው ስናገኝ እንኳን እንቀናባቸው ነበር። የቪኦኤ ጋዜጠኞች የጋዜጠኝነትን ሙያ ከማስከበራቸውም በላይ፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይሰጡት የነበረው አገልግሎት የማይረሳ ነው።

እንግዲህ እንዲህ ያለውን ቪኦኤ ነው የማስታውሰው። ወሬ የማያዛባ፣ የአንዱ ወገን ቀብሮ ለሌላው ወገን ጠበቃ የማይቆም፣ ሕዝቡ ይፍረድ ብሎ የመንግሥትን ሆነ የተቃዋሚዎችን አቋም በትክክል የሚያሰደምጠን። እንዲህ ያለውን ቪኦኤ ነው የማስታውሰው።

አሁን ግን ቪኦኤ ምን ነካው? ሰሞኑን ከጓደኞቼ ጋር እየተገናኘን ስንነጋገር፣ የሁላችንም አስተያየት የተመሳሰለ ከመሆኑም በላይ፣ ሁላችንም አንድ ድምዳሜ ላይ ደርሰናል።

ይኸውም በአሁኑ ወቅት እንደሚታየው ቪኦኤ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የቅንጅት ፓርቲ ጠንካራ ደጋፊ መሆኑን ነው። ከዚያም አልፎ፣ ቪኦኤ ያለጥርጥር

የማዳላት ዝንባሌውን እያሳየ ያለው፣ በቅንጅት ውስጥ እነ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ለሚመሩት አንጃ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው።

በአሜሪካ መንግሥት የሚተዳደር፣ የአሜሪካ ቀረጥ ከፋይ በሰጠው ገንዘብ የሚካሄድ ፊደላዊ ጣቢያ፣ እንዴት አንድን የፖለቲካ አንጃ ብቻ ለማገልገል ይፈቀድለታል?

ይህ በአሜሪካ መንግሥት ሆነ ተብሎ የሚገፋበት ፖሊሲ ነው ወይስ እዚያው በቪኦኤ ውስጥ ያሉት ሰራተኞች በግላቸው የሚሰሩት ደባ ነው? አንዱ ጭንቅላቴን ያዞረ ጥያቄ ነው። ይን አሁን የቪኦኤ ጋዜጠኞች የሚያቀርቡልን ሚዛናዊ ያልሆነ አቀራረብ በቀጥታ ከዋይት ሀውስ ቤተ መንግሥት የታዘዘ አዲስ የአሜሪካ መንግሥት ፖሊሲ ከሆነ፣ ይህ ማለት ደግሞ እነ ፕሬዚደንት ቡሽ የሚፈልጉት፣ እነ ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያ መንግሥት መሪዎች እንዲሆኑ ለማድረግ ነው ማለት ነው። እርሱ ከሆነ ደግሞ ይገለጽልንና እርማችንን እናውጣ፣ ምክንያቱም እናንተን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትና ከዋልታ ለይተን የምናይበት ዓይን አይኖረንም።

ለኔ ዋናው አሳሳቢ የሆነው ጉዳይ የነብርሃኑ ነጋ ሥልጣን መያዝ ሳይሆን፣ የቪኦኤ አማርኛው አገልግሎት የፕሮፊሽናል ሥራውን አለመስራቱ ነው።

ቪኦኤዎች እባካችሁ ከአመታት በፊት እንደምታደርጉት ለዚህ ወገን ለዚያ ወገን ሳትሉ ትክክለኛውን ዜና አቅርቡልን።

ጌታቸው አድማሱ  
የቪኦኤ የቀድሞ አድማጭ

